



በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ ካናዳ ሀገረ ስብከት  
ቅድስት ማርያም ካቴድራል ቶርንቶ ኦንታሪዮ

ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO CHURCH EASTERN CANADA  
DIOCESE, SAINT MARY CATHEDRAL, TORONTO, ONTARIO



**Service Request Form - Memorial**  
(የአገልግሎት መጠየቂያ ቅጽ - ሙሉ ፍትህት / ስም ማስጠራት)

Name of the Person Requesting the Service \*  
(አገልግሎቱን የሚጠይቀው ሰው ሙሉ ስም)

First Name	Last Name

**Address of the Person Requesting the Service \***  
(አገልግሎቱን የሚጠይቀው ሰው ሙሉ አድራሻ)

Email (ኢ.ሜል)			
Home Phone (የቤት ስልክ)		Cell Phone (የሞባይል ስልክ)	
Apartment/House No. (የአጋርትመንት/የቤት ቁጥር)		Street Name (የመንገድ ስም)	
City (ከተማ)		Province / State (ከፍለ ሀገር)	
		Postal Code	

**About the Service \***  
(ስለ አገልግሎቱ)

Date of Service * (አገልግሎቱ የሚፈጸምበት ቀን)	
Type of Memorial Service Requested ( <b>Simple OR Full</b> ) * (የመታሰቢያው አገልግሎት አይነት - <u>ሙሉ ፍትህት</u> ወይም <u>ስም ማስጠራት</u> )	
Baptismal Name of the Deceased * (የሚቸኩ ክርስትና ስም)	

**Payment (ከፍያ)**

<b>Simple Memorial</b> (ስም ማስጠራት)	<b>For Members</b> (ለአባላት)	\$25.00 CAD	<b>For Non-Members</b> (አባል ላልሆኑ)	\$50.00 CAD
<b>Full Memorial</b> (ሙሉ ፍትህት)	<b>For Members</b> (ለአባላት)	\$50.00 CAD	<b>For Non-Members</b> (አባል ላልሆኑ)	\$100.00 CAD

This form can also be filled and submitted on the Church's website  
(ይህንን ፎርም ከዚህ ስር በተቀመጠው የቤተ ክርስቲያን ድህረ ገፅ ላይም ሞልቶ መላክ ይቻላል)  
<http://stmaryeotctoronto.com/en/simple-memorial-form/> OR <http://stmaryeotctoronto.com/en/full-memorial-form/>